

Num

Chapter 22

Amharic Interlinear

Reference: Amharic Selassie Bible

ዐ	: ሳጥጥ	ገገገ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	1
§	ኢያሪኮ	ዮርዳኖስ	-ከ-ማዶ	ሞኦብ	-በ-ሜዳ	-እና-ሰፈረ	እስራኤል	ልጆች	-እና-ተጓዘ	
	H3405	H3383	H5676	H4124	H6160	H2583	H3478		H5265	

የእስራኤልም ልጆች ተጓዙ፤ በኢያሪኮ ፊት ለፊት በዮርዳኖስ ማዶ ባለው በሞዳብ ሜዳ ሰፈሩ።

: ለጠጠጠ	እስራኤል	አደረገ	የ	ሁሉ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	2
-ለ--ያ-አሞራዊ	እስራኤል	አደረገ	የ	ሁሉ	(ጠጠጠ)	Zippor	ልጅ	ባለቅ	-እና-አየ	
H0567	H3478				H3605	H0853	H6834	H1111	H7200	

የሴፎር ልጅ ባለቅ እስራኤል በአሞራውያን ላይ ያደረገውን ሁሉ አየ።

ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	3
-ከ-ፊት	ሞኦብ	-እና-ሰለጥኝ	እሱ	ብዙ	ምክንያቱም	እጅግ	-ያ-ሕዝብ	-ከ-ፊት	ሞኦብ	-እና-ፈረ
H6440	H4124	H6973	H1931			H3966		H6440	H4124	

: ለጠጠጠ
እስራኤል
ልጆች
[H3478](#)

ብዙም ነበረና ሞዳብ ከሕዝቡ እጅግ ፈራ፤ ከእስራኤልም ልጆች የተነሣ ሞዳብ ደነገጠ።

ጠጠጠ	4									
-በ-ዙሪያ	ሁሉ	(ጠጠጠ)	-ያ-ምልእት	will-lick-up	አሁን	ምድያን	ሾማግሌዎች-	-ወደ	ሞኦብ	-እና-አለ
H5439	H3605	H0853	H6951	H3897	H6258	H4080	H2205	H0413	H4124	H0559

ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	
-በ-ጊዜ	ሞዳብ	ጠጠጠ	Zippor	ልጅ	-እና-ባለቅ	ሜዳ	-እንደ-ልምላሜ	(ጠጠጠ)	-ያ-በሬ	as-licks-up
H6256	H4124	H4428	H6834		H1111		H3418	H0853	H7794	H3897

: ለጠጠጠ
-ያ-ያ
[H1931](#)

ሞዳብም የምድያምን ሾማግሌዎች። በሬ የለመለመውን ሣር እንደሚጨርስ ይህ ጭፍራ በዙሪያችን ያለውን ሁሉ ይጨርሳል አላቸው። በዚያን ጊዜም የሴፎር ልጅ ባለቅ የሞዳብ ንጉሥ ነበረ።

ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	5
ምድር	-ያ-ወገዝ	-በ	ያ	-ለ-Pethor	ቤዖር	ልጅ	ባለም	-ወደ	መልእክተኞች	-እና-ለከ
H0776	H5104			H6604	H1160			H0413	H4397	H7971

ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	ጠጠጠ	
-እና-እንሸፍነው	እሆ	ከ-ግብፅ	ወጣ	ሕዝብ	እሆ	ሲሉ	-ለ-እሱ	-ለ-መጥራት	ሕዝብ	ልጆች
H3680	H2009	H4714	H3318		H2009	H0559		H7121		

: ጠጠጠ
opposite-እኔ
[H4136](#)

ጠጠጠ
ደኖር
[H3427](#)

ጠጠጠ
-እና-እሱ
[H1931](#)

ጠጠጠ
-ያ-ምድር
[H0776](#)

ጠጠጠ
(ጠጠጠ)
[H0853](#)

12	וַיֹּאמְרוּ -እና-አለ H0559 אֲלֵהֶם አምላክ H0430 -וַעֲ H0413 בְּלִעְיָם ባላም H0490 אֵל አል H3808 תִּלְתָּ ትሄዳለህ H3212 עֲנֵה -ከ-እነሱ-ጋር H0779 תֵּאָדָר ርጉም H0853 אֶת)תא(
	כִּי ምክንያቱም H1288 קִרְוֵה ብሩክ H1931 :וְהָיוּ አሱ

እግዚአብሔርም በላዓምን። ከእነርሱ ጋር አትሂድ፤ የተባረከ ነውና ሕዝቡን አትረግምም አለው።

13	וַיִּקְרָא -እና-ተነሱ H3985 בְּלִעְיָם ባላም H0490 בְּבִקְרָ -በ-ጧት H1242 וַיֹּאמְרוּ -እና-አለ H0559 -וַעֲ H0413 אֵל አል H3808 שָׂרָי አለቃ-የ H8269 בְּלָקָ ባላቅ H1111 לְכוּ ሄድ H3212 -וַעֲ H0413 אֲרָצְכֶם ምድር
	מֵאֵין -እና-አምቤ-አለ H3985 יְהוָה እግዚአብሔር H3068 לְהִתְרַ -ለ-ሰጠ H5414 לְלִקְחֵ -ለ-ሄጃ H1980 :עֲנֵכֶם -ከ-እናንተ

በላዓምም ሲገጋ ተነሥቶ የባላቅን አለቆች። ከእናንተ ጋር እሄድ ዘንድ እግዚአብሔር አልፈቀደምና ወደ ምድራችሁ ሂዱ አለችው።

14	וַיִּקְרָאוּ -እና-ተነሱ H8269 שָׂרָי አለቃ-የ H8269 מוֹאָב ሞአብ H4124 וַיִּבְּאוּ -እና-ገባ H0935 -וַעֲ H0413 אֵל አል H3808 בְּלָקָ ባላቅ H1111 מֵאֵין -እና-አምቤ-አለ H3985 עֲנֵה ባላም H1980
----	---

የሞዓብ አለቆች ተነሡ። ወደ ባላቅም መጥተው። በላዓም ከእኛ ጋር ይመጣ ዘንድ አልፈቀደም አሉት።

15	וַיִּסְּרָ -እና-ቀጠለ H3254 עָרָ ገና H5750 בְּלָקָ ባላቅ H1111 שָׂרָי -ለ-ላከ H7971 שְׂרָיִם አለቃ-የ H8269 רַבִּים ብዙ H3513 וַיִּנְכַּדְרֵם -እና-ከባድ H3513 :מֵאֵלֶיהָ አዘህ
----	--

ባላቅም ደግሞ ከፊተኞች የበዙና የከበሩ ሌሎችን አለቆች ሰደደ።

16	וַיִּבְּאוּ -እና-ገባ H0935 -וַעֲ H0413 אֵל አል H3808 בְּלִעְיָם ባላም H0490 וַיֹּאמְרוּ -እና-አለ H0559 לוֹ -ለ-አሱ H3605 זָה አዘህ H3541 אֲמַר አለ H0559 בְּךָ ባላቅ H1111 צִפּוֹר Zippor H6834 -וַעֲ H0408 אֵל አል H4994 נָא እባክህ H4513 עֲנֵה ባላም H1980
	מֵהֵלֵךְ -ከ-ሄጃ H1980 :אֵלַי -ለ-እኔ H0413

17	כִּי ምክንያቱም H3513 כָּבֵד ከባድ H3513 אֲכַבְּדֶךָ ከባድ H3513 מֵאָדָּ አጅግ H3966 וְכֹל -እና-ሁሉ H3605 אֲשֶׁר- የ H0559 תֹּאמַר ተላላችሁ H0559 אֵלַי -ለ-እኔ H0413 וּלְכַתֵּב- -እና-ሄድ H3212 נָא እባክህ H4994 קְבַח- ርግም H6895
	לִי -ለ-እኔ H0853 אֶת)תא(

ወደ በላዓምም መጥተው። የሴፎር ልጅ ባላቅ። ክብርህን እጅግ ታላቅ አደርግላለሁና፤ የተናገርኸውንም ሁሉ አደርግላለሁና እባክህ። ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ ምንም አይከልክልህ፤ እባክህ። ፍ፣ ይህን ሕዝብ ርግምልኝ አለ ብለው ነገሩት።

18	וַיַּעַן -እና-መለሰ H0559 בְּלִעְיָם ባላም H0490 וַיֹּאמְרוּ -እና-አለ H0559 -וַעֲ H0413 אֵל አል H3808 עֲבָדֵי- አገልጋዮች- H5650 בְּלָקָ ባላቅ H1111 יְהוָה -ለ-እኔ H5414 לִי -ለ-እኔ H0853 מִלְּאֵ -ሙላት- H4393 בֵּיתִי ቤቱ
	אֶת)תא(

חֲסִידֶיךָ -ለ-ማድረግ H0430 לְעֹשֵׂי -ለ-ማድረግ H0430 אֲלֵהֶם አምላክ H0430 יְהוָה እግዚአብሔር H3068 פִּי መሠረት H6310 אֶת)תא(אֲנֹכֶם አችልም H3201 אֵל አል H3808 וְהָבֵאתֶם -እና-ወርቅ H2091 חֲסִידֶיךָ ብር H3701 :וְהָיָה ትልቅ אֵין ወይም
--	---

በላዓምም መልሶ የባላቅን ባረያዎች። ባላቅ በቤቱ የሞላውን ወርቅና ብር ቢሰጠኝ፤ በትንሹ ወይም በትልቁ ቢሆን የአምላኬን የእግዚአብሔርን ቃል እተላለፍ ዘንድ አይቻለኝም፤

יהוה እግዚአብሔር	אֱלֹהֵי -እና-ጨመረ	מִן ምን	וְאֵת -እና-አወቀ	הַלְּיָהוּ -ያ-ሌሊት	אֶת እናንተ	גַּם ደግሞ	בְּיָד ይህ	אֵל እባክህ	שָׁבוּ ቀሩ	וַעֲתָה -እና-አሁን	19
H3068	H3254	H4100	H3045	H3915		H1571	H2088	H4994	H3427	H6258	
									עֲמִי -ከ-እኔ	רֵבֶרֶת መናገር	
										H1696	

አሁንም እግዚአብሔር ደግሞ የሚነግረኝን አውቅ ዘንድ፤ እባክኝሁ፤ ዛሬ ሌሊት ደግሞ በዚህ እድሩ አላቸው።

בְּיָד ገቡ	לְ s	לְקַדֵּשׁ -ለ-መጥራት	אֶת h	לִי -ለ-እሱ	וְאֵת -እና-አለ	הַלְּיָהוּ ሌሊት	בְּלַעַם ባላም	אֶל -ወደ	וְאֵלֵהֶם —	וַיִּבְרָא -እና-ገባ	20
H0935		H7121			H0559	H3915		H0413	H0430	H0935	
אֶת እሱ	אֶלְיָ -ለ-እንተ	רַב־רָב ተናገረ	אֲשֶׁר የ	הַרְבֵּה -ያ-ነገር	אֶת ()	וְאֵת -እና--እና-በእርግጥ	אֶת -ከ-እነርሱ	לְ ሄድ	קוֹם ተነሡ	וַיִּבְרָא -ያ-ሰዎች	
H0853	H0413	H1696		H1697	H0853	H0389		H0854	H3212	H0376	
										תַּעֲשֶׂה ታደርጋለህ	

እግዚአብሔርም ወደ በላዓምም በሌሊት መጥቶ። ሰዎቹ ይጠሩና ዘንድ መጥተው እንደ ሆነ፤ ተነሣ ከእነርሱም ጋር ሂድ፤ ነገር ግን የምነግርህን ቃል ብቻ ታደርጋለህ አለው።

מִזֶּבֶב ምእብ	שָׂרִי አለቃ-የ	עַם -ከ	וַיִּלְךָ -እና-ሂደ	וַיִּתְּנֵה አህያ	אֶת ()	וַיִּתְּנֵה -እና-ቆለፈ	בְּבִקְרָ -በ-ጧት	בְּלַעַם ባላም	וַיִּקָּם -እና-ተነሱ	21
H4124	H8269		H3212	H0860	H0853	H2280	H1242			

በላዓምም ሲነጋ ተነሣ፤ አህያይቱንም ጭፍ ከሞዓብ አለቆች ጋር ሄደ።

בְּרֵדָה -በ-መንገድ	יהוה እግዚአብሔር	מִלְאֵה መልእክ	וַיִּתְּנֵה -እና-ቆመች	הוּא እሱ	הוּלָךְ ሄደ	כִּי ምክንያቱም	וְאֵלֵהֶם አምላክ	אֶת ቁጣው	וַיִּתְּרֵם -እና-ተቁጠ	22
H1870	H3068	H4397	H3320	H1931	H1980		H0430	H0639	H2734	
	עֲמִי ከ-እሱ-ጋር	וַיִּתְּנֵה ወጣት	וַיִּשְׁנֵה -እና-ሁለት	וַיִּתְּנֵה አህያ	עַל -በ	רַב־רָב -እና-አስጠሸው	וְהוּא -እና-እሱ	לְ -ለ-እሱ	לְשׂוֹנֵי as-adversary	
		H5288	H8147	H0860		H7392	H1931		H7854	

እርሱም ስለ ሄደ እግዚአብሔር ተቆጣጣሪ የእግዚአብሔርም መልእክ ሊቋቋመው በመንገድ ላይ ቆመ። እርሱም በአህያይቱ ላይ፤ ሁለቱም ሎሎዎቹ ከእርሱ ጋር ነበሩ።

בְּיָד -በ-እጅ	שָׁלוּ drawn	וַיִּתְּנֵה -እና-ሰይፈን	בְּרֵדָה -በ-መንገድ	נֶצֶב ቀም	יהוה እግዚአብሔር	מִלְאֵה መልእክ	אֶת ()	וַיִּתְּנֵה -ያ-አህያ	וַיִּתְּרֵם -እና-አየ	23
H3027	H8025	H2719	H1870	H5324	H3068	H4397	H0853	H0860	H7200	
וַיִּתְּנֵה -ለ-ዘረጋ	וַיִּתְּנֵה -ያ-አህያ	אֶת ()	בְּלַעַם ባላም	וַיִּתְּנֵה -እና-መታ	בְּשָׂרָה ሜዳ	וַיִּתְּנֵה -እና-ሂደ	וַיִּתְּנֵה -ያ-መንገድ	מִן -ከ	וַיִּתְּנֵה -ያ-አህያ	וַיִּתְּנֵה -እና-ዘለተ-
H5186	H0860	H0853		H5221		H3212	H1870		H0860	H5186
										וַיִּתְּנֵה -ያ-መንገድ
										H1870

አህያይቱም የእግዚአብሔርን መልእክ በመንገድ ላይ ቆሞ የተመዘዘ ሰይፍ በእጁ ይዞ አየች፤ ከመንገዱም ፈቀቅ ብለ ወደ እርሻው ውስጥ ገባች፤ በላዓምም ወደ መንገድ ይመልሳት ዘንድ አህያይቱን መታት።

מִנֶּה -በ-ላይ-ይህ	וַיִּבְרָא -እና-wall	מִנֶּה -በ-ላይ-ይህ	וַיִּבְרָא wall	וַיִּבְרָא -ያ-ወይን	בְּמִשְׁעוֹ -በ-ጎዳና-of	יהוה እግዚአብሔር	מִלְאֵה መልእክ	וַיִּבְרָא -እና-አቀመች	24
H2088	H1447	H2088	H1447	H3754	H4934	H3068	H4397	H5975	

አህያይቱም በሌላውም። ከብዙ ዘመን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ የምትቀመጥብኝ አህያህ አይደለሁም? በውኑ እንዲህ አደርግ ዘንድ ልማዴ ነበረን? አለችው። እርሱም። እንዲህ አላደረግሽብኝም አላት።

31	וַיִּגְדַּל	וַיְהִי	אֶת	עֵינָי	בְּלִעְמִי	וַיִּשְׁחָחוּ	לְאַפְיוֹ	וַיִּקְרָךְ	בְּיָדוֹ	שָׁלְפוּהָ	וַיַּחְרְבוּ	
	-እና-ገለጠ	አግዚአብሔር	()ተሰ	ዓይን	ባላም	ባላም	-በ-ላይ-ቁጣው	-እና-ሰገደ	-እና-ሰገደ	-በ-እጁ	drawn	-እና-ሰይፉን
	H1540	H3068	H0853	H7200	H0853	H0853	H0639	H7812	H6915	H3027	H8025	H2719

እግዚአብሔርም የበላዓምን ዓይኖች ከፈተ፤ የእግዚአብሔርን መልእክ በመንገድ ላይ ቆሞ የተመዘዘም ሰይፍ በእጁ ይዞ አየ፤ ሰገደም። በግምባሩም ወደቀ።

32	וַיֹּאמֶר	אֵלָיו	מִלְאָכִי	יְהִי	עַל-	מִה	כִּי-	לְשׂוֹן	אֶנְכִי	הֲנִי
	-እና-አለ	-ለ-እሱ	መልእክ	አግዚአብሔር	-በ	ምን	ምክንያቱም	as-adversary	ወጡ	እኔ
	H0559	H0413	H4397	H3068	H4100	H5221	H1870	H7854	H3318	H0595

የእግዚአብሔርም መልእክ። አህያህን ሦስት ጊዜ ለምን መታህ? እነሆ። መንገድህ በፊቱ ጠማማ ነውና እቋቋምህ ዘንድ ወጥቼአለሁ፤

33	וַתִּרְאַנִי	הָאֲתוֹן	וַתֵּט	לְפָנַי	וַיְהִי	שָׁלַשְׁ	רַגְלַיִם	אֵילִי	נִטְּתָה	מִפְּנֵי	כִּי
	-እና-አየ	-ያ-አሁን	-እና-ዚላተ-	-ለ-ፊቱ	ይህ	ሦስት	አገር	ምናልባት	ዘረጋ	-ከ-ፊቱ-ላይ	ምክንያቱም
	H7200	H0860	H5186	H6440	H2088	H7969	H7272	H0194	H5186	H6440	H6440

አህያይቱም አይታኝ ከፊቱ ሦስት ጊዜ ፈቀቅ አለች፤ ከፊቱስ ፈቀቅ ባላለች በእውነት አሁን አንተን በገደልሁ። እርሰምንም ባዳንኳት ነበር አለው።

34	וַיֹּאמֶר	בְּלִעְמִי	אֶל-	מִלְאָכִי	יְהִי	הַטְּטֵאתִי	כִּי	לֹא	וַיְדַעְתִּי	כִּי	אֶתָּה
	-እና-አለ	ባላም	-ወደ	መልእክ	አግዚአብሔር	ጋጠአት-ሠራ	ምክንያቱም	አል	አወቀ	ምክንያቱም	አንተ
	H0559	H0413	H0413	H4397	H3068	H2398	H3808	H3045	H3045	H3045	H3045

በሌላውም የእግዚአብሔርን መልእክ። በድያላሁ፤ አንተ በመንገድ ላይ በፊቱ እንደቆምህብኝ አለውቅሁም፤ እንግዲህም አሁን አትወድድ እንደ ሆነ እመለሳለሁ አለው።

35	וַיֹּאמֶר	מִלְאָכִי	יְהִי	אֶל-	בְּלִעְמִי	לְךָ	עַם-	הַאֲנָשִׁים	וְאֶפְסָ	אֶת-	הַדְּבָר
	-እና-አለ	መልእክ	አግዚአብሔር	-ወደ	ባላም	ሂድ	-ከ	-ያ-ሰዎች	-እና-but	()ተሰ	-ያ-ነገር
	H0559	H4397	H3068	H0413	H3212	H3212	H3076	H0376	H0853	H1697	H1697

የእግዚአብሔርም መልእክ በሌላውም። ከሰዎች ጋር ሂድ። ነገር ግን የምናገርህን ቃል ብቻ ትናገራለህ አለው። በሌላውም ከባላቅ አለቆች ጋር ሂድ።

36	וַיִּשְׁמַע	בְּקֶלֶךָ	כִּי	בָּא	בְּלִעְמִי	וַיֵּצֵא	לְקַרְאֲתוֹ	אֶל-	עִיר	מוֹאָב	אֶשְׂרָף
	-እና-ሰማ	ባላቅ	ምክንያቱም	ገቡ	ባላም	-እና-ወጣ	-ለ-መግባት	-ወደ	ከተማ-የ	ምእብ	ያ
	H8085	H1111	H0935	H0935	H3318	H7125	H0413	H0413	H4124	H4124	H4124

ባላቅም በሌላውም እንደ መጣ በሰማ ጊዜ በእርኖን ዳር ዳርቻ በመጨረሻ ወዳለችው ወደ ሞዓብ ከተማ ሊገናኘው ወጣ።

לְמַה ለምን	אֵל	לְקַרְא־ -ለ-መጥራት	אֵלֶיךָ -ለ-አንተ	שְׁלַחְתִּי ላክሁ	שְׁלַח የሚልክ	אֵלַי -ያ-አይደለም	בְּעֵמ ባለም	אֶל- -ወደ	בְּלֶךְ ባለቅ	וַיֹּאמֶר -አና-አለ	37
H4100	S	H7121	H0413	H7971	H7971	H3808		H0413	H1111	H0559	

לְ- አል	הֲלֹכָה ሄጃ	אֵלַי -ለ-አኔ	הַאֲמִנִים በእርግጥ	אֵל አል	אֲנִי እኛልም	בְּבִרְךָ: -ለ-ከባድ	H3513	H3201	H3808	H0552	H0413	H1980	H3808
-----------	---------------	----------------	---------------------	-----------	---------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

ባለቅም በለዓምን:: በውኑ አንተን ለመጥራት አልላክሁብህምን? ለምን ወደ እኔ አልመጣህም? በውኑ አንተን ለማክበር እኔ አልችልምን? አለው::

מֵאֲמַת ምንም	רָבִי መናገር	אֲנִי ቻለ	הַיְכֹל ቻለ	עָתָה አሁን	אֵלֶיךָ -ለ-አንተ	בְּאֵתִי መጣ	הִנֵּה- አሁን	בְּלֶךְ ባለቅ	אֶל- -ወደ	בְּעֵמ ባለም	וַיֹּאמֶר -አና-አለ	38
H3972	H1696	H3201	H3201	H6258	H0413	H0935	H2009	H1111	H0413		H0559	

רָבִי- -ያ-ነገር	אֲשֶׁר የ	יְשֻׁם አስቀመጠ	אֵלֵהֶם አምላክ	בְּפִי -በ-አፍ	אֵת እሱ	אֲדַבֵּר: ተናገረ	H1696	H0853	H6310	H0430	H1697
------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

በለዓምም ባለቅን:: አሁን: ወደ አንተ መጥኛአለሁ፤ በውኑ አሁን አንዳችን ነገር እናገር ዘንድ እችላለሁ? እገዛአብሔር በአፌ የሚያደርገውን ቃል እርሱን እናገራለሁ አለው::

וַיִּלֶךְ -አና-ሄደ	בְּעֵמ ባለም	עִם- -ከ	בְּלֶךְ ባለቅ	וַיָּבֵאוּ -አና-ገባ	תְּצִוֶנָה: -	39
H3212			H1111	H0935	H7155	

በለዓምም ከባለቅ ጋር ሄደ: ወደ ቂርያት ሐዳትም መጡ::

וַיִּזְכַּר -አና-ሰወ	בְּלֶךְ ባለቅ	בְּקָר ከብት	וַיֹּצֵא -አና--አና-በጎቻቸው	וַיִּשְׁלַח -አና-ለከ	לְבַלְעֵם -ለ-ባለም	וַיִּשְׁרֵי -አና--ለ--ያ-አለቃ-የ	אֲשֶׁר ያ	אֵת: -ከ-እርሱ	40
H2076	H1111	H1241	H6629	H7971		H8269		H0854	

ባለቅም በፊቶችንና በጎችን አርዶ ወደ በለዓም ከእርሱም ጋር ወዳሉት አለቆች ላከ::

וַיְהִי -አና-ሆነ	בְּבִקָר -በ-ጧት	וַיִּקַּח -አና-ወሰደ	בְּלֶךְ ባለቅ	וַיַּעֲלֵהוּ -አና-ወጣ	בְּעַלְבָּמוֹת —	וַיִּרְא -አና-አየ	מִשָּׁם ከ-እዚያ	41
H1961	H1242	H3947	H1111	H5927	H1120	H7200	H8033	

קָצָה -አና-ከ-መካከል	הָעַם: -ያ-ሕዝብ
---------------------	------------------

በነጋውም ባለቅ በለዓምን ይዞ ወደ በአል ኮረብታ መስገጃ አወጣው፤ በዚያም ሆኖ የሕዝቡን ዳርቻ አየ::